



**በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀ/ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ
ቤ/ክ እምነት የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት**



በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን።

ታኅሳስ 24 ቀን 2013 ዓ/ም

Date: 02/01/2020

"ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ" ዮሐንስ ወንጌል 21:15-17

ለሚመለከተው ሁሉ።

ጉዳዩ፡- በሀገራችን ኢትዮጵያ የተከፈተውን ጦርነትና በሰላምያውያን ዜጎች እያስከተለ ያለውን አጠቃላይ የአእምሮ ጭንቀት፣ እንግልት፣ ሞት፣ ስደትና ሰቆቋ ይመለከታል።

ከሁሉም አስቀድመን በልዑል እግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ ሰላምታችንን እናቀርባለን። በርእሰ ጉዳይ ለመግለጽ እንደተሞከረው በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል ብሔራዊ መንግስት መካከል በተፈጠረው ግጭት ወደ ከፋ የጦርነት ደረጃ በመድረሱ ምክንያት ከአመፅ ሁለት ሺ በላይ ሰላማዊ ሕዝብ ሕፃናት እና ቶችና በዕድሜ የገፉ አዛውንት የሚገኙበት ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን መሰደዳቸው እና በጦርነቱ ምክንያት ከሁለት ሚሊዮን በላይ ከቤታቸው በመፈናቀል በየገደሉ እና ሸንተረሩ ተበትነው ለዱር አራዊት በመዳረጋቸው እጅግ አስጨናቂ በሆነ ሕይወት ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ታላላቅ የዜና አውታሮች ማረጋገጣቸውን ሰምተናል የጽሁፍና የቪዲዮ ማስረጃም ደርሶን ተመልክተናል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ ከተሞች ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሕዝብ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ፣ ወንጌት፣ ህክምና፣ መብራት፣ ባንክ፣ የስልክና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ማግኘት በማይቻልበት ደረጃ ላይ መሆኑን አረጋግጠናል። በዚህ መሠረት ሕዝቡ እጅግ ወደ ከፋ አደጋ ከመውደቁ በፊት ከላይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚያገኝበት አፋጣኝ መንገድ እንዲፈለግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚቻላትን ሁሉ እንድታደርግ እንማጸናለን።

እንደሚታወቀው ትግራይ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ቀዳሚ ተቀባይ መሆኗ በተለይም 95% የሚሆነው የክልሉ ሕዝብ የክርስትና እምነት ተከታይ መሆኑ የታወቀ ሲሆን የአክሱም ጽዮን ርዕሰ ገዳማት ወአድባራትን ጨምሮ 300 ገዳማት፣ 370 አድባራት እና 700 የገጠር አብያተ ክርስትያናት የሚገኙበት ክልል ናት። በአሁኑ ጊዜ በጦርነቱ ምክንያት ብዛት ያላቸው ንዋየ ቅዱሳት፣ የብራና፣ መጻሕፍት፣ ታቦታትና ሌሎች የከበሩ ቅርሶች እየተዘረፉ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን በሚያሳዝን ሁኔታ ስምተን እጅግ በጣም አዝናናል። ታሪክ ሲወቅስ ዓይን የለውም ታሪክ እንዳይወቅስን እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን ታሪክ ለባለ ታሪኩ እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረግ አለባት እንላለን። ቤተክርስቲያን ስንል አባቶች ጳጳሳት ኢጲስቆጶሳት ቀሳውሳት ወዲያቆናት ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ማለታችን ነው።

ስለዚህ አብያተ ቤተክርስቲያናቱ በሚያልፍ ጊዜያዊ ጦርነት ቅርሶቻቸውና ንዋየ ቅዱሳት እንዳይጠፉ በጥንቃቄ እንዲጠበቁ ቅዱስ ሲኖዶስ የበኩሉን ሁሉ እንዲያደርግ አሁንም በአጽንኦት እንማጸናለን።

"ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ" እንደሚለው የዮሐንስ ምዕራፍ 21፣ 15-17 ቤተክርስቲያን ምዕመናን በተጨማሪ ፣ በአዘኑና በተሸበሩ ጊዜ መርዳት መንከባከብ የዘወትር ተግባር መሆኑ ለአባቶቻችን መንገር ድፍረት ይሆንብናል። ሆኖም ግን እስከ አሁን ድረስ በስደት ላሉትም ሆነ በሀገር ውስጥ በውጭ ወራሪ የኤርትራ ሰራዊት በጭካኔ ወጣቶች በወላጆቻቸው ፊት ሲረሸኑ፣ ሴቶች እህቶቻችን ሲደፈሩ፣ ንብረታቸው እየተዘረፈ እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተጋሩ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ከሥራ ገበታ ተባረው የቁም እስር እንዲሁኑ ሲደረግ ቤታቸው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሲበረበር፣ ለህክምና ወደ ውጪ በመሄድ ሕክምና እንዳያገኙ በስመ ትግራዊ ሲከለከሉ እና በጭንቀትና በሀዘን ያለውን አጠቃላይ የትግራይ ሕዝብ በአካል በመገኘት ምንም አይነት የመፅናኛ ትምህርት ወንጌል ያልደረሰው መሆኑን እና ይህንን ሁሉ ግፍ በህዝብ ላይ ሲደርስ ቤተክርስቲያን ድምጽ አለማሰማት ስንሰማ እንደ ክርስትና ልጅነታችን እጅግ የልብ ስብራት ገጥሞናል።

ሌላውም ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያውቀው የብፁዕ አባታችን አቡነ ማትያስ የቁም እስረኛ መደረጋቸው እና ቤተክርስቲያናችን አሉኝ የምትላቸው ሊቃውንት የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው በእስር እንዲማቅቁ እየተደረገ አባቶች ይህንን ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ቅርብ በሆኑ መምህራን በሚደኙ እየተስተጋባ መሆኑ የቅርብ ምስክሮች ናችሁ። ስለሆነም ይህ አስቸኳይ መፍትሔ ካላገኘ ሁኔታዎች እየተባባሱ በመሄዳቸው ቤተክርስቲያናችን ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት እና ጠባሳ በልጆቿ እየተወች መሆን ሊታወቅ ይገባል።



በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤ/ክ እምነት የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት



ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ የሚመለከታቸው የውጭ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በጦርነቱ ለተጎዱ ትግራይ ውስጥ ላሉ **2.3 ሚሊዮን** ሕጻናት እና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አዛዎችን ድረስ እርዳታ ለማድረስ ሲጠየቅ መንግስት እርዳታው እንዳይገባ ሲከለከል የቤተ ክርስቲያን አባቶች ዝምታ መምረጣቸው እና እርዳታው እንዲገባና በሞት አፋፋ ላለው ሕብረተሰብ እርዳታውን እንዲያገኝ በመንግሥት ላይ ተጽዕኖ አለማድረጋችሁ በድጋሜ እጅግ በጣም አሳዝኖናል።

በተጨማሪም **ኅዳር 8 ቀን 2013 ዓ/ም (Nov 17th 2020)** በሀገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙኃን በተሰራጨው ዜና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሀገር መካከል ጎን እንቆማለን በሚል ለሰራዊቱ ያላት ድጋፍ ገለጠች ሲል መርሀ ግብሩ በቀጥታ የቴሌቪዥን ጣቢያ ማስተላለፍ እና በዝግጅቱ ቅዱስ ፓትሪያርኩ እና አበው ሊቀነ ጳጳሳት መገኘታቸው በምስል የተደገፈ ዜና መሰራጨቱ ሰምተናል። ቤተክርስቲያን በሁለት ወንድማማቾች መኸከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት(አልቂት) መደገፍዋ ከአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን መሪ አባቶች የማይጠበቅ በመሆኑ እንደ ቤተክርስቲያን ልጆች እጅግ ተስፋ አስቆርጠናል።

ይህ ሁኔታ እኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆችና አባቶቻችን ልጅነታችን እንዳይጠናከር እንዳንተሳሰብና እንድንገራገራ ዲያብሎስ በመኸከላችን ገብቶ ሥራውን እየሰራ ስለሆነ አባቶች መንፈሳዊ ግዴታችሁ እንድትወጡ በትህትና እናሳስባለን።

ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር።

የእግዚአብሔር ችርነት አይለየን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ሥር የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ።

ግልባጭ:

- ለመንበረ ፓትሪያርክ
- ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽ/ቤት
- ለጠቅላይ ቤተ ክህናት ጽ/ቤት
- ለዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት